

የሴቶች ህፍረተ ስጋ
መግረዝን የሚቃወም
መግለጫ ቃል

2016

የሴቶች ህፍረተ ስጋ መግረዝ (ኤፍ ጂ ኤም)
በልጃገረዶች እና አዋቂ ሴቶች ላይ ከባድ የጤና
ጉዳት የሚያደርስ ልጆች ላይ የሚፈጸም ግፍ እና
ከባድ ጉዳትን የሚያስከትል ጎጂ ልማዳዊ ተግባር
ነው። በዚህ ተግባር ቀጥተኛ ውጤት ምክንያት
በሚፈስ ደም ወይም በሚደርስ ልክፍት ምክንያት
አንዳንድ ልጃገረዶች ይሞታሉ። ኤፍ ጂ ኤም
የተፈጸመባቸው ሴቶች የወሊድ ሁኔታን አስቸጋሪ
ሆኖ ሊያገኙት ይችላሉ፤ እንደዚሁም ለረጅም ጊዜ
በሚቆይ ስነአእምሮዊ ጉዳት ሊሰቃዩ ይችላሉ።

ይህ መግለጫ ቃል የሚያገለግለው: ወደ ውጭ
አገር ሲሄዱ ይህን መግለጫ ቃል ይዘው መሄድ
አለብዎት። ለቤተሰቦቻችዎ ማሳየት ይችላሉ። ይህ፣
ኤፍ ጂ ኤም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ወንጀለኛ ሆኖ በተገኘ
ሰው ላይ እስከ 14 ዓመት እስራት ሊያስቀጣ
የሚችል ከባድ የወንጀል ተግባር መሆኑን በግልጽ
ያሳያል። ወላጆቻችዎ ወይም ማንኛውም ክብካቤ
የሚሰጣችሁ ሰው ኤፍ ጂ ኤም እንዳይፈጸምብዎት
ጥበቃ ሳያደርግልዎት ቢቀር፣ በወንጀል ድርጊቱ
ተጠያቂ ነው።

ይህን መግለጫ ቃል ሊጠፋ በማይችልበት ቦታ በጥንቃቄ ያስቀምጡት፡ ሁልጊዜ ከእርስዎ መለየት የለበትም – በተለይ ወደ ውጭ አገር በሚሄዱበት ጊዜ።

ኤፍ ጂ ኤም ምን ማለት ነው፡ ኤፍ ጂ ኤም የሴቶች ህፍረተ ስጋ ውጫዊ ክፍል በሕክምና በማያስገድድ ምክንያት መቁረጥ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ የሴቶችን ህፍረተ ስጋ መግረዝ ወይም 'ሱና' ተብሎ ይጠራል።

የዩክሬ ሕግ: ኤፍ ጂ ኤም ዩክሬ ውስጥ ወንጀል ነው¹።

- አንዲት ሴት ኤፍ ጂ ኤም እንዲፈጸምባት ወደ ውጭ አገር ብትወሰድም፣ ተግባሩ የተፈጸመው በዩክሬ ዜጋ ወይም ኗሪ ላይ ከሆነ፣ ዩክሬ ውስጥ እንደተፈጸመ ወንጀል ይቆጠራል።
- እንደዚሁም፣ አንድ የዩክሬ ዜጋ ወይም ኗሪ፣ የዩክሬ ዜጋ ወይም ኗሪ የሆነች ሴት ላይ የዩክሬ ዜጋ ወይም ኗሪ ያልሆነ ሰው በውጭ አገር ኤፍ ጂ ኤም እንዲፈጸምባት ካገዘ ወይም ይዘለት ከመጣ እንደ ወንጀል ድርጊት ይቆጠራል።

1 በኢንግላንድ፣ ወይልስ እንደዚሁም ሰሜናዊ አየርላንድ ጎጂ ልማዱ በሴቶች ህፍረተ ስጋ አካል ግርዛት አዋጅ 2003 መሠረት ሕገወጥ ነው። በስኮትላንድ የሴቶች ህፍረተ ስጋ ግርዛትን በሚያግድ አዋጅ (ስኮትላንድ) 2005 መሠረት ሕገወጥ ነው።

- ኤፍ ጂ ኤም፣ ዕድሜዋ ከ 16 በታች የሆነች ልጃገረድ ላይ ከተፈጸመ፣ በወቅቱ የልጃገረዷ የክብካቤ ተጠያቂነት የነበራቸው ሰዎች አያንዳንዳቸው ወንጀል እንደሰሩ ይቆጠራል²።

የወንጀል ቅጣቶች: ኤፍ ጂ ኤም ፈጽሞ የተገኘ ማንኛውም ሰው – ወይም ሌላ ሰው ተመሳሳይ ነገር እንዲፈጽም ሲያግዝ የተገኘ ሰው – እስከ 14 ዓመት እስራት፣ የገንዘብ ቅጣት ወይም ሁለቱም ቅጣቶች ሊጣሉበት ይችላል።

አንዲት ልጃገረድን ከኤፍ ጂ ኤም ስጋት ጥበቃ ሳያደርግላት የተገኘ ማንኛውም ሰው እስከ 7 ዓመት እስራት፣ የገንዘብ ቅጣት ወይም ሁለቱም ቅጣቶች ሊጣልበት ይችላል።

2 በኢንግላንድ፣ ወይልስ እንደዚሁም ሰሜናዊ አየርላንድ።

እገዛና ድጋፍ: ይህ በእርስዎ ወይም በሚያውቁት ግለሰብ ላይ፣ ሊፈጸም ይችላል በሚል የሚያሳስብዎት ከሆነ፣ ሚስጥራዊነቱ በተጠበቀ መንገድ፣ ለአስተማሪ፣ ለሐኪም፣ ለትምህርት ቤት ነርስ፣ ለማኅበራዊ ሠራተኛ፣ ለፖሊስ አባል ወይም ለማንኛውም የጤና፣ የትምህርት ወይም የማኅበራዊ ክብካቤ ባለሙያ መንገር ይችላሉ።

እገዛ፣ ድጋፍ ሊሰጥዎት እና ጥበቃ ሊያደርጉልዎት ይችላሉ። የኤፍ ጂ ኤም ወንጀል ካጋጠምዎት እና ለፖሊስ ካሳወቁ፣ ወንጀል ተሰርቷል የሚለው ክስ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ በመላ የሕይወትዎ ዘመን ስምዎት ይፋ አይደረግም። ምንም እንኳን ጉዳዩ በስተመጨረሻ በፍርድ ቤት ያልታየ እንኳን ቢሆን እርስዎን እንደ የኤፍ ጂ ኤም ወንጀል ሰለባ እንደሆኑ እንዲታወቅ የሚያደርግ ምንም መረጃ እንዲታተም አይደረግም።

የክይ ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ እና ኤፍ ጂ ኤም
እንዲፈጸምብኝ ወደ ውጭ አገር ልወሰድ ነው
ብለው የሚሰጉ ከሆነ ለፖሊስ በ 999 ይደውሉ።

ውጭ አገር ሆናችሁ እገዛ ወይም ምክር
ካስፈለጋችሁ ወደ የውጭ አገር እና ኮሞንዌልዝ
ጉዳዮች ቢሮ +44 (0) 20 7008 1500
ይደውሉ

እንደዚሁም እገዛና ድጋፍ ከሚከተለው ማግኘት
ይችላሉ፡

ኤን ኤስ ፒ ሲ ሲ ኤፍ ጂ ኤም የእገዛ ሰልክ
መስመር፡

0800 028 3550

ኢሜይል: fgmhelp@nspcc.org.uk

ቻይልድላይን

ስልክ: 0800 1111

www.childline.org

ኢኳሊቲ ናው

(በናይሮቢ፣ ኬንያ እንደዚሁም በለንደን፣ የካይ)

ስልክ (ለንደን): +44(0) 20-7304 6902

ስልክ (ናይሮቢ): +254 20-271-9832

www.equalitynow.org

© Crown copyright 2016

